



Shop. Compare. Enroll.

**DC HEALTH LINK**

Get the facts. Get covered.

# 5 ቀላል ደረጃዎች



ግለሰቦች እና ቤተሰቦች በዲ.ሲ. ሄልዝ ሊንክ (DC Health Link) በኩል ጥራት ላለው እና ዋጋው ተመጣጣኝ ለሆነ የጤና ኢንሹራንስ እንዲመዘገቡ የሚሰችሉ።



# 5 ቀላል ደረጃዎች



1

## አካውንት ይመስርቱ

DCHealthLink.com ጋር ይሂዱ እና አካውንት የዘር ኔም እና ፓስ ውርድ ይፍጠሩ።



2

## ብቁነትን ይወስኑ

ለግል የጤና ኢንሹራንስ ወይም ሜዲኬይ፣ እና የግል የጤና ኢንሹራንስ ለመክፈል እርዳታ ለማግኘት ብቁነትን ለመወሰን የእርሶን እና የቤተሰብ አባላቶን መረጃ ይስጡ። በስጡት መረጃ መሰረት፣ እርሶ እና የቤተሰብ አባላቶ ከሰስቱ(3) አማራጮች መሃከል ለአንዱ ብቁ ይሆኑ ይሆናል።



- ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የግል የጤና ኢንሹራንስ
- የግል ኢንሹራንስ ክፍያ ቅናሽ (ፕሪምየም ሪዳክሽን)
- ሜዲኬይ

3

## ገበያ ያድርጉ እና ያነጻጽሩ

ክፍያዎችን (ፕሪምየሞችን)፣ ተቀናሾችን(ዲዳክታብል) እና ኩ-ፔይመንቶችን ጎን ለጎን አድርገው ያነጻጽሩ። ዶክተርን ለመምረጥ እና ዶክተር(ሮች) የሚሳተፉበትን ፕላን ለመምረጠ፣ የዲሲ ሄልዝ ሊንክ የዶክተር ማውጫን (DC Health Link Doctor Directory) ይጠቀሙ። ከበጀት እና የህክምና ፍላጎት ጋር ከሁሉ በተሻለ ሁኔታ የሚጣጣም ፕላን ለማግኘት የዲሲ ሄልዝ ሊንክ ፕላን ማዛመቻውን (DC Health Link Plan Match) ይጠቀሙ። ሁለቱም መግልገያዎች በ [www.DCHealthLink.com](http://www.DCHealthLink.com) ሊገኙ ይችላሉ።





# ግለሰቦች እና ቤተሰቦች ቦዲሲ ሄሌዝ ሊንክ (DC Health Link) በኩል ጥራት ላለው እና ዋጋው ተመጣጣኝ ለሆነ የጤና ኢንሹራንስ እንዲመዘገቡ የሚሰችሉ።

4

## ጥላን ይምረጡ



የሜዲካል እና የዴንታል ኢንሹራንስ ጥላን ይምረጡ። የመጀመሪያዎን የፕሪምየም ክፍያ እንዲከፍሉ ኢንቨይስ በቀጥታ ከኢንሹራንስ ካምፓኒዎ ይላኩታል።

5

## ይመዘገቡ እና ይክፈሉ



የመጀመሪያውን ክፍያ ከክፈሉ በሃላ ምዝገባው ይጠናቀቃል። በእያንዳንዱ ወር የክፍያው የመጨረሻው ቀን ከማለፉ በፊት ፕሪሚዬምትን(ወርሃዊ ክፍያዎን) ለኢንሹራንስ ካምፓኒዎ መክፈሎትን ያረጋግጡ። በሰአቱ ሳይከፍሉ መቅረት ጥላኖች እንዲሰረዝ ያደርግ ይሆናል እና የሚቀጥለው ክፍት የምዝገባ ግዜ እስኪሆን ድረስ መልሰው መመዘገብ አይችሉም።



## አይዘግዩ፣ ዛሬውኑ ይመዘገቡ

የበለጠ ለማወቅ እና ዋጋው ተመጣጣኝ የሆነና ጥራት ላለው ኢንሹራንስ ለማመልከት DCHealthLink.com ን ይጎብኙ።



## ያስታውሱ

ሽፋን ከሌሎች ወይም ካልተወሰኑ(ኤግምብሽን) ከሌሎች፣ ታክስ ፋይል ሲያደርጉ ቅጣት መክፈል ይኖርቦት ይሆናል።

# የደሴ ሄልዝ ሊንክ ማመልከቻን (DC Health Link Application) ለመሙላት የሚሰፈልጉት መረጃ

ዋጋው ተመጣጣኝ የግል የጤና ኢንሹራንስ (ያለ ፕሪምየም ሪዳክሽን) ቤተሰብ ውስጥ ላሉት ሽፋን ለሚያገኙት ሰዎች በሙሉ መረጃን ያሰባስቡ።

## ዋና ዋና መረጃ

- የመጀመሪያ ስም
- የመጨረሻ ስም
- የትውልድ ቀን
- ጾታ
- አድራሻ (ቤት አልባ(ሆም ለስ) ካልሆኑ በቀር)
- ሰሻል ሴኪውራቲ ቁጥር (ላለቸው ሰዎች)

## ለሽፋኑ ለሚያመለክቱት ሰዎች

አፊሻል መረጃ

- ዜግነት
  - የቤተሰብ አባላቱ የዩ.ኤስ. ዜጋ ወይም ናቸራላይዝድ ዜጋ ቢሆኑም ባይሆኑም፤
  - በኢ.ሚ.ግሬሽን ሁኔታዎ ምክንያት ስለብቁነቶ እርግጠኛ ካልሆኑ፣ በ [www.dchealthlink.com/forms](http://www.dchealthlink.com/forms) በሚገኘው በ “Forms” (“ቅጾች”) በሚለው ስር ብቁ የሚያደርጉ የኢ.ሚ.ግሬሽን ሁኔታዎችን ዝርዝር ሊያገኙ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ብቁ የሚያደርጉ የኢ.ሚ.ግሬሽን ሁኔታ ላለው ማንኛውም ሰው የኢ.ሚ.ግሬሽን ሰነድ ዝርዝር መረጃ ያስፈልጎታል።

## የፕሪምየም ሪዳክሽን(የክፍያ ቅናሽ) ያለው የግል የጤና ኢንሹራንስ ወይም ሜዲኬይ

ቤተሰብ ውስጥ ላሉት ሰዎች በሙሉ መረጃቸውን ያሰባስቡ (ለሽፋኑ ለማያመለክትቱም ቢሆንም)

## ዋና ዋና መረጃ

- የመጀመሪያ ስም
- የመጨረሻ ስም
- የትውልድ ቀን
- ጾታ
- አድራሻ (ቤት አልባ(ሆም ለስ) ካልሆኑ በቀር)
- ሰሻል ሴኪውራቲ ቁጥር (ላለቸው ሰዎች)

## የገቢ መረጃ

- የገቢ አይነት (ለምሳሌ፣ የስራ ክፍያ(ዌጅ) እና ደሞዝ(ሳላሪ)፣ ሰሻል ሴኪውራቲ ጥቅሞች(ቤኔፊት)፣ ወዘተ)
- የገቢው መጠን እና ግለሰቡ በየሰዓት ግዜው እንደሚቀበሉት
- ግለሰቡ እያንዳንዱን የገቢ አይነት መቀበል የጀመሩበት ቀን አካባቢው(approximate date)
- ቤተሰብ በዚህ አመት ለመቀበል የሚጠበቀው አጠቃላይ ገቢ መጠን

## የገቢ ማስተካከያ

- የማስተካከያ አይነቶች(እነዚህ በታክስ ላይ ሊወሰዱት የሚችሏቸው የገቢ ማስተካከያዎች አይነቶች ናቸው። ለምሳሌ፣ ለተማሪ ብድር የተከፈለ ኢንተረሰት፣ የ IRA ተቀናሽ፣ ወዘተ።)
- በእያንዳንዱ አመት የተወሰደው የማስተካከያ መጠን
- ግለሰቡ ይህንን ማስተካከያ መውሰድ የጀመሩበት ቀን አካባቢው(approximate date)

## ለሽፋኑን ለሚያመለክቱ ሰዎች

### የይፋ መረጃ

- ዜግነት
  - የቤተሰብ አባላቱ የዩ.ኤስ. ዜጋ ወይም ናቸራላይዝድ ዜጋ ቢሆኑም ባይሆኑም፤
  - በኢ.ሚ.ግሬሽን ሁኔታዎ ምክንያት ስለብቁነቶ እርግጠኛ ካልሆኑ፣ በ [www.dchealthlink.com/forms](http://www.dchealthlink.com/forms) በሚገኘው በ “Forms” (“ቅጾች”) በሚለው ስር ብቁ የሚያደርጉ የኢ.ሚ.ግሬሽን ሁኔታዎችን ዝርዝር ሊያገኙ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ብቁ የሚያደርጉ የኢ.ሚ.ግሬሽን ሁኔታ ላለው ማንኛውም ሰው የኢ.ሚ.ግሬሽን ሰነድ ዝርዝር መረጃ ያስፈልጎታል።